

ወደ COVID-19 ክትባት ቀጠሮዎቻቸው መጓጓዣ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል

ማጠቃለያ

Apple Health (Medicaid) ካለዎት እና ወደ ጤና እንክብካቤ ቀጠሮዎቻችን ለመሄድ እርዳታ ከፈለጉ Health Care Authority (HCA፣ የጤና እንክብካቤ ባለስልጣን) መጓጓዣዎን ይሸፍናል። ይህንን አገልግሎት እንደ COVID-19 ክትባቶች ላሉ ድንገተኛ ላልሆኑ የሕክምና ቀጠሮዎች መጠቀም ይችላሉ።

የመጓጓዣ እርዳታ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል

ለአውራጃዎ የትራንስፖርት ደላላ ይደውሉ (በገጽ 2 ላይ ያለውን የደላላውን የአውራጃ ዝርዝር ይመልከቱ)። ደላላው ብቁነትዎን ይፈትሽ እና የመንቀሳቀስ ፍላጎቶቻችንን የሚያሟላ መጓጓዣ ያዘጋጃል። ለዚህ አገልግሎት ብቁ ካልሆኑ ደላላው ወደ ሌሎች አካባቢያዊ ሀብቶች ይመራዎታል።

በሚደውሉበት ጊዜ እባክዎ የሚከተሉትን መረጃዎች ዝግጁ ያድርጉ፡-

- የ ProviderOne አገልግሎቶች ካርድዎን
- ሙሉ የመነሻ አድራሻዎን
- የክትባት ቀጠሮ ያለበት ቦታ
- የህክምና አቅራቢ ስምና ስልክ ቁጥር (ወደ COVID-19 የጅምላ ክትባት ጣቢያ መጓጓዣ ከፈለጉ ይህ መረጃ አያስፈልግዎትም)
- ትክክለኛ የቀጠሮ ቀን እና ሰዓት
- የጤና እንክብካቤ ቀጠሮ ዓይነት (ለምሳሌ፡- የኩላሊት እጥበት (ዲያሊሲስ)፣ አቢ፣ የጥርስ ሕክምና፣ የCOVID-19 ክትባት፣ ወዘተ)

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

ድንገተኛ ያልሆነ የሕክምና መጓጓዣ ምንድነው?

ይህ ወደ ጤና እንክብካቤ ቀጠሮዎቻችን እንዲሄዱ እና ከዚያ እንዲመለሱ የሚረዳ አገልግሎት ነው። በጣም የተለመዱት የመጓጓዣ እርዳታ ዓይነቶች የህዝብ አውቶቡስ፣ ታክሲ፣ የተሸከርካሪ ወንበር ቫን፣ የጋዝ ቫውቸር እና የርቀት ማካካሻ ክፍያ ይገኙበታል። ይህ አገልግሎት ስትሬቸር፣ አምቡላንስ፣ ወይም ደህንነቱ የተጠበቀ መጓጓዣን አያካትትም።

ለ COVID-19 ክትባት ቀጠሮዎች አስቸኳይ ያልሆነ የሕክምና መጓጓዣ መጠቀም እችላለሁ?

አዎን፣ የመድሃኒት መደብሮችን፣ የጅምላ ክትባት ክሊኒኮችን፣ እና ተነድቶ የሚታለፍባቸውን ክሊኒኮችን ጨምሮ ወደ ማንኛውም የ ክትባት ጣቢያ ደርሶ መልስ መጓጓዣን እንሸፍናለን። እባክዎን በአውራጃዎ ውስጥ ለሚገኘው የመጓጓዣ ደላላ ይደውሉ። የመንቀሳቀስ ፍላጎቶቻችንን የሚያሟላ ጉዞ ያቀናጃሉ።

ድንገተኛ ያልሆነ የሕክምና መጓጓዣን ማን መጠቀም ይችላል?

የመጓጓዣ እርዳታ የሚፈልጉ የ Apple Health (Medicaid) ደንበኞች ለዚህ አገልግሎት ብቁ ናቸው።



ድንገተኛ ላልሆነ መጓጓዣ ለማን ነው የምደውለው?

በአውራጃዎ የሚያገለግለውን የመጓጓዣ ደላላ ያነጋግሩ። ብቁነትዎን ያረጋግጡ እና ጉዞዎን ያስተባብራሉ። ለዚህ አገልግሎት ብቁ ካልሆኑ፣ ወደ ሌሎች አካባቢያዊ ሀብቶች ያገናኙዎታል።

መጓጓዣ ለመጠየቅ መቼ መደወል አለብኝ?

ከህክምና ቀጠሮዎ በፊት ቢያንስ ሁለት የሰራ ቀናት በተቻለ ፍጥነት መደወል ይኖርብዎታል። ግብዓቶች የሚገኙ ከሆነ ከሁለት የሥራ ቀናት ባነሰ የማስጠንቀቂያ አስቸኳይ ጉዞዎች ሊኖሩ ይችላሉ።

የደላላ እውቂያዎች

የደላላ ስም	ያገለገሉበት አውራጃ/ካውንቲ	የስልክ ቁጥር
Hopelink	King, Snohomish	1-800-923-7433
Northwest Regional Council	Island, San Juan, Skagit, Whatcom	1-800-860-6812
Paratransit Services	Clallam, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, Thurston	1-800-846-5438
Human Services Council	Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania, Wahkiakum	1-800-752-9422 (2ኛ አማራጭ)
People for People	Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Franklin, Kittitas, Okanogan, Walla Walla, Yakima	1-800-233-1624
Special Mobility Services	Adams, Asotin, Ferry, Garfield, Grant, Lincoln, Pend Oreille, Spokane, Stevens, Whitman	1-800-892-4817

ለተጨማሪ መረጃ እባክዎን ወደ Non-Emergency Medical Transportation (NEMT፣ የድንገተኛ ጊዜ ያልሆነ የሕክምና መጓጓዣ) ድረ-ገጽ hca.wa.gov/transportation-help ይጎብኙ።

820-NonDOH May 2021 Amharic

ይህ ሰነድ በሌላ ቅርጸት እንዲቀርብልዎት ለመጠየቅ፣ ወደ 1-800-525-0127 ይደውሉ። መስማት የተሳናቸው ወይም መስማት የሚቸገሩ ደንበኞች፣ እባክዎ በስልክ ቁጥር 711 (Washington Relay) ይደውሉ ወይም ኢሜይል በ civil.rights@doh.wa.gov ይላኩ።

